

የቤተ-መጻሕፍት ውሰት መመሪያዎች

እንኳን ደህና መጡ!

የቤተ-መጻሕፍት ካርድዎ ከፍተኛ ደስታ እንደሚያስገኝልዎ ተስፋ እናደርጋለን!
ኅተንበርግ ውስጥ ከሚገኙት የህዝብ እና ተንቀሳቃሽ ቤተ-መጻሕፍቶች መጽሐፍቶችን፣ ፊልሞችን፣ የቪዲዮ ጨዋታዎችን፣ ጋዜጦችን እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን መዋስ ይችላሉ።
መዋስ ዋጋ አያስከፍልም፤ ሆኖም ለከተላቸው የሚገቡ የተወሰኑ መመሪያዎች ይኖራሉ።
ይህ በራሪ ወረቀት የመዋሻ መመሪያዎችን በተመለከተ አስፈላጊ መረጃ ይዟል።

ጠቃሚ ሰነድ

የቤተ-መጽሐፍት ካርድዎ በጣም ጠቃሚ የሆነ የግል ሰነድ ነው። ከጠፋብዎ ወዲያው ካርዱን መሰረዝ ይኖርብዎታል።

ካርድዎን በማንኛውም ሰዓት ወደ ድምጽ መልእክት መቀበያ በ +46 (0)31-368 34 34 በመደወል መሰረዝ ይችላሉ።

ካርድዎን ተጠቅመው ለተዋሰኑ ነገሮች በሙሉ ሃላፊነትን ይወስዳሉ፤ ምንም እንኳን አገልግሎቱን ያገኘው ሌላ ግለሰብ ቢሆንም ይህ የአርሰዎ ሃላፊነት ነው። ወላጆች/አሳዳጊዎች ልጆቻቸው ለወሰዱት ካርዶች ሃላፊነትን ይወስዳሉ፤ በተጨማሪም ካርዶቹን በመጠቀም ለተከናወኑ ውሰቶች ሁሉ ሃላፊነትን ይወስዳሉ።

የውሰት ጊዜ

የውሰት ጊዜው በአብዛኛው ሶስት ሳምንት ሲሆን በሚዋሰኑበት ወቅት እቃው መቼ መመለስ እንዳለበት የሚገልጽ ደረሰኝ ይቀበላሉ። እስከሚመልሱት ጊዜ ድረስ ለተዋሰኑ ማናቸውም ሰዎች ሃላፊነትን ይወስዳሉ።

www.gotlib.goteborg.se በሚለው ድረ-ገጽ ላይ ለተዋሰኑ የሚችሏቸውን ነገሮች የሚመለከት መረጃ ያገኛሉ፤ በተጨማሪም የውሰቱን ጊዜ ማደስና ይዞ መቆየት እንዲሁም የውሰቱን ጊዜ ርዝማኔ ማየት ይችላሉ።

የተዋሰኑ ነገር ከተጎዳ ወይም ከጠፋ ለመተኪያ የሚያስፈልገውን ወጪ መክፈል ይኖርብዎታል። በአጠቃቀም ምክንያት በቴክኒካል እቃ ላይ ለሚደርስ ጉዳት ቤተ-መጽሐፍቱ ሃላፊነትን አይወስድም።

ጊዜ ያለፈባቸው ውሰቶች

የተዋሰኑ ነገሮች በጊዜው ካልመለሱ ቅጣት ሊከፍሉ ይችላሉ። እንደ ተጨማሪ አገልግሎት የሰጠ የጽሑፍ መልእክት ወይም የኢ-ሜል ማሳሰቢያ እንዲደርስዎ ሊመርጡ ይችላሉ። ከመመለሻው ሁለት ቀን በፊትና ቀኑ ካለፈ አንድ ቀን በኋላ ማሳሰቢያ ይላክልዎታል። የመመለሻ ቀኑ ካለፈ ከሁለት ሳምንት በኋላ ቀኑ እንዳለፈ የሚገልጽ ደብዳቤ በፖስታ ቤት በኩል ይላክልዎታል። ያልተከፈሉ ቅጣቶች ወደ እዳ ሰብሳቢ እጅንሲ ይላካሉ።

የመገኛ አድራሻዎ ከተቀየረ ይህንን የማሳወቅ ግላዊ ሃላፊነት ይኖርብዎታል።

ክፍያዎች

የመጀመሪያው የቤተ-መጽሐፍት ካርድዎ የሚሰጥዎ በነጻ ነው፤ አንድ አዲስ ካርድ ለአዋቂዎች SEK 25 ሲሆን ለልጆች ደግሞ SEK 10 ነው።

ጊዜ ያለፈባቸው እቃዎች፡- SEK 3/በሳምንት ቀናት፣ ከፍተኛው SEK 60/በአቃ። የተከራየ ፊልሞች፡- SEK

3/በሳምንት ቀናት፣ ከፍተኛው SEK 100/በአቃ። የተጎዱ እቃዎችን መተካት ይኖርብዎታል፤ አለበለዚያ እነዚህ ክፍያዎች ሊቀየሩ ይችላሉ ይሆናል።

ምዝገባ

የሚዋሰኑት ወይም እጅግ ላይ የያዙት እያንዳንዱ ነገር የተመዘገበ ነው። መረጃዎ በጥንቃቄ የሚያዝ ሲሆን የተዋሰኑትን ነገሮች ሲመልሱ ይሰረዛል። ለቤተ-መጽሐፍቱ መክፈል የሚኖርብዎ ገንዘብ ካለ ቅጣቱ እስከከፈል ድረስ መረጃዎ መመዘገቢያው ላይ ይቆያል። ቅጣቱ ከSEK 100 የሚበልጥ ከሆነ ቅጣቱ እስከሚከፈል ድረስ የቤተ-መጽሐፍት ካርድዎ ይዘጋል።

ከምጥውተኞች

ቤተ-መጽሐፍቱ በነጻ ሊጠቀሙባቸው የሚችሏቸው ከምጥውተኞች አሏቸው።

የወሲብ ምስሎችን፣ ዘረኝነትን የሚያበረታቱ ጽሑፎችን ህገ-ወጥ ተግባርን የሚያበረታቱ መረጃዎችን መፈለግም ሆነ ማውጣት አይፈቀድልዎትም። የሌላ ግለሰብን የይለፍ ቃል ወይም መለያ መጠቀም አይኖርብዎትም።

እባክዎ ቴክኒካል የሆኑ እቃዎችን በጥንቃቄ ይያዙ፤ ምንም ዓይነት ችግር ካለው ከሰራተኞቹ ለአንዱ ሪፖርት ያድርጉ፤ እንዲሁም ለሌሎቹ የቤተ-መጽሐፍት ተጠቃሚዎች አሳቢነት ያሳዩ።

ኅተንበርግ ውስጥ የሚገኙ ቤተ-መጽሐፍቶች
www.goteborg.se/bibliotek

መመሪያዎቹን መቀበል

ኅተንበርግ ውስጥ ላሉት የህዝብ ቤተ-መጻሕፍቶች የሚሰሩትን ውሰትን የሚመለከቱ መመሪያዎች አንብቤአለሁ።
መመሪያዎቹን ለመከተል እና መመሪያዎቹን በሚመለከት የሚደረጉ ለውጦችን ለመከታተል ወስኛለሁ።

የቤተ-መጻሕፍት ካርድ ቁጥር፡-
ስልክ ቁጥር፡-
ኢ-ሜል አድራሻ፡-
ፊርማ፡-

የቤተ-መጽሐፍት ካርድ የሚቀበል ትንሽ ልጅ - መመሪያዎቹን መቀበል እና መስማማት

ልጅ የቤተ-መጽሐፍት ካርድ እንዲኖረው/ራትና ኅተንበርግ ውስጥ ላሉት የህዝብ ቤተ-መጽሐፍቶች የሚሰሩባቸውን መመሪያዎች አንብቤአለሁ።

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ፡-	ስም በትላልቅ ፊደላት፡-
የልጅ የግል መለያ ቁጥር፡-	
የወላጅ/አሳዳጊ ኢ-ሜል አድራሻ፡-	
የልጅ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ስም፡-	

För personal

Signatur: Datum:

